



ባሁኑ ሰዓት በአማራው ወገኖችን ላይ እየደረሰ ያለው አማራን የማጥፋት ሴራ፤ ኢትዮጵያዊነትን ለማጥፋት የሚካሄደው ተግባር ዋናው አካል ነው።

በአሁኑ ሰዓት አማርኛ ተናጋሪው ወገኖችን ላይ መለኪያ የሌለው ግፍ እየተፈፀመበት ነው። ይህ ግፍ፤ የአማራውን ወገኖችን ለማጥፋት ከሚደረግ ወንጀል ሌላ፤ መገንዘቢያ ቀመር የለውም። የዛሬው እስከመቼ ይኼን ጉዳይ ይመለከታል።

በሥልጣን ላይ ያለው ዘውገኛ አምባገነን የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር መንግሥት፤ አስተዳደሩ በዘውግ ላይ የተመሠረተ ስለሆነ፤ አንደኛውን አስበልጦ ሌላውን አሳንሶ መመልከቱና በዚያ ፈለጥ ማስተዳደሩ ምንነቱ ነው። አልፎ ተርፎ ግን፤ አንድን ወገን ለይቶ፤ በዚህ ወገን ላይ የተለዩና ጭካኔ የተሞላበት በደል መፈፀም፤ መሠረታዊ ተልዕኮውን እንድንመረምር ያስገድደናል።

ዘውገኛው አምባገነን የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር መንግሥት ለምን አማራውን ለይቶ ማጥቃት ፈለገ? ለምን? የአማራው ወገን የፖለቲካ ምኅዳሩ ለኔ በተለዩ ተዘጋብኝ ብሎ አልጮኸም። በአስተዳደር የሚደርስበትን በደል ለማሰማት እጁን አላወጣም። የሚወከለውና ጥብቅና የቆመለት፤ ከአምባገነኑም ክፍል ይሁን ከዚያ ውጪ የራሱ የሆነ የፖለቲካ ፓርቲ የለውም። ታዲያ ለምን ጥቃት ተፈረደበት?

ከኛ በኩል የሚታየን እንዲህ ነው። አማራው፤ ኢትዮጵያ ሀገሪ ናት ብሎ፤ በሀገሪቱ ውስጥ በየትም ቦታ ሠፍሯል። በደርግ ጊዜና በዘውገኛው አምባገነን ጊዜ ደግሞ፤ አማራ የሆኑ ወገኖቻችን፤ የሚኖሩበት ቦታ መሸንሸኑና መራቆቱ ስለበዛበት፤ ከተወለዱበት ክልል ውጪ፤ በጠፍ መሬቶች፤ መሬቱን አልምተውና ከብት አርብተው ይኖራሉ። ባሁኑ ሰዓት፤ ከያሉበት እየተለቀሙ፤ ሀብታቸው እየተዘረፈ፤ አንዳንዶቹ

እየታሰሩ፤ ሌሎች ደግሞ እየተገደሉ፤ ድራሻቸው እንዲጠፋ፤ በሁሉም የዘውገኛው አምባገነን የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር መንግሥት መዋቅሮች አየተዋከቡ ነው። ይህ በአማራው ወገኖችን በተለይ የሚፈፀም ተግባር ነው። ይኼም የሚደረገው ኢትዮጵያዊ ነገ ብለው በማመናቸውና ኢትዮጵያ የኔም ነች ብለው በመቆማቸው ነው። ታዲያ እኛ ምን እንላለን?

ኢትዮጵያዊ ነኝ፤ የዘውገኛውን አምባገነን የትግሬዎች ግንባር መንግሥት እቃወማለሁ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ የራሱን መንግሥት እንዲያቋቁም እታገላለሁና በኢትዮጵያዊነቴ ቆሜያለሁ ያልን በሙሉ፤ ሰዓቱ አሁን ነው። ይህ በደል የያንዳንዳችን ኢትዮጵያዊን በደል ነው። ይኼን በደል ተቃውሞ መነሳት፤ ለኢትዮጵያዊነት መነሳት ነው። ለዚህ ጉዳይ ጀር ዳባ ልበስ ብሎ ፊትን ማዘር፤ ኢትዮጵያዊነትን መካድ ነው። ለዚህ ያልቆምን ለምን? ከዚህስ የበለጠ ኢትዮጵያዊነት ከየት ሊመጣ? አማራው አልቆ በሌሎቻችን እስኪመጡብን ድረስ ልንጠብቅ ነው ወይ?

የአምባገነኖች ሂደት ግልፅ ነው። ፋሽስቱ ሞሶሎኒ፤ በአይሁዳዊያን ተደግፎ ቆሞ፤ መጀመሪያ አጠቃቸው፤ ቀጥሎ ደግሞ የራሱን የልጁን ባል ረሸነው። ይኼ ዘውገኛ አምባገነን የትግሬዎች ነፃ አውጪ መንግሥት ደግሞ ዛሬ አማራዎች ላይ ቢዘምት፤ ነገ ተከታይ ተጠቂ ፈላጊ መሆኑን አንዘንጋ። ሌሎቻችን ቀርቶ የትግራይም ወገኖችን ተራውን ጠባቂ ነው። ልብ በሉ፤ በዚህ የአማራውን ወገኖችን የማጥፋት ዘመቻው ነገ ለጎን፤ የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ወገኖችን ማጥቅት ይዟል። ለምን? የፖለቲካ ምኅዳሩ ጠበብብን ብለው አልተነሱም። በቀላሉ ሊመለሱ የሚገባቸውና የሚችሉ ጥያቄዎቻቸውን

በአግባቡ አቀረቡ። የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች፤ በዘውግ አልተነሱም። ጥያቄያቸው ተገቢና ቀላል ነበር። ነገር ግን ሁሉን ኢትዮጵያዊያን የሚመለከት ጥያቄ ነበር። መንግሥት በሃይማኖት ጣልቃ አይግባ ነው። ይኼ ግን ኢትዮጵያዊያን በሙሉ፤ የኢትዮጵያ አርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተከታዮችም ያነሱት ጥያቄ ነው። በዚህም ኢትዮጵያዊያንን በያሉበት በኢትዮጵያዊነት አሰባሰቡ። ይኼን ኢትዮጵያዊነት የሚጠላው ዘውገኛ አምባገነን ዘመተባቸው።

እንግዲህ የምንመለከተው፤ የኢትዮጵያን ዳር ደንበር ቆርሶ ለባዕድ መስጠት፤ ለሙን መሬት ባለቤቶቹን ነዋሪዎች አባሮ ለውጭ ከበርቴ አልምቶ ወደ ሀገሩ ምርቱን እንዲወስድ መስጠት፤ የተማረውን ኢትዮጵያዊ በሙሉ ማባረርና ኢትዮጵያዊ የሆነን በሙሉ ማጥቃት ትርጉሙ፤ ኢትዮጵያን ከመጥላትና ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ከማጥፋት ዕቅድ የመነጨ ነው። እናም ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን የፈለገ ሁሉ ይኼን ለመቋቋም መነሳት አለበት።

ባሁኑ ሰዓት በአማራው ወገኖችን ላይ እየተፈፀመ ያለውን የወገን ማጥፋት በደል ተቃውሞ መነሳት ለኢትዮጵያዊነት መቆም ነው። ይኼን አለማድረግ ደግሞ በተቃራኒው መሆን ነው። ስለዚህ፤ እያንዳንዳችን ኢትዮጵያዊያን ሁሉ፤ በያለንበት የፖለቲካ ፓርቲ፤ የነብረተሰብ ድርጅቶችና በግለሰብ፤ የአማራውን መጨፍጨፍ በመቃወም መነሳት አለብን። ይህ ጉዳይ የተጨፍጨፈው ወገኖችን ጉዳይ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያዊ ነኝ ያለ ሁሉ፤ ጉዳዩ ነው። ምንና እንዴት የሚለውን በሚቀጥለው እናቀርባለን።

eske.meche@yahoo.com